

**ከጉተንበርግ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ.** (Press Release. Gothenburg for Ethiopia)

ለሁለተኛ ጊዜ የካቲት 09/2010 ዓ. ም [February 16, 2018] የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአገሪቱ ላይ የጋረጣቸው ወቅታዊ ሁኔታዎችና የመፍትሄ ሃሳቦች።

የወያኔ/ኢህአዴግ (ከዚህ በመቀጠል የወያኔ) መንግስት ስልጣኑን በመሳሪያ በመታገዝ በ1983 ዓ. ም [1991] ከተቆጣጠረ ጀምሮ የስልጣኑን ዘመን ለማራዘም የተጭበረበሩ ምርጫዎችን በመጠቀም ራሱን ህዝብ የመረጠው መንግስት በማስመሰል አገሪቱን በማመስገን ህዝቡን በማሸበርና በማስቃወም ላይ ይገኛል። የወያኔ መንግስት ቁንጮዎች በትግራይ ህዝብ ክልል ተወክሎናል በማለት አትወክሉንም የሚላቸውን ህዝብ በማሰር፣ በመግረፍና በማንገላታ ላይ ይገኛሉ። ባሳፍናቸው ወራት በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተደገፈና በተለይም በአማራና በአሮሞ ወጣቶች የሚመራው ህዝባዊ ተቀናባብሮ አመፅ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግስት ስልጣኑን ባስቸኳይ እንዲለቅና ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለ ቅድመ ሁኔታዎች እንዲፈቱ በመጠየቅ ላይ ይገኛል።

የወያኔ መንግስት ሁኔታዎች አስገድደውት የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞችን ቢፈታም የወያኔ መንግስት ያለ ህዝብ ፈቃድ በመሳሪያ በመታገዝና በተጭበረበሩ ድምፆች የያዘውን ስልጣን በእውነተኛ ምርጫ ወይም የሽግግር መንግስት በማቋቋም የኢትዮጵያ ህዝብ ለመረጣቸው ወገኖች ለማስረከብ ምንም አይነት ፍላጎትና አስተዋይነት አይታይበትም።

ይባስ ብሎ ለሁለተኛ ጊዜ የካቲት 09/2010 ዓ. ም [February 16, 2018] ለስድስት ወር የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጅቃል። አዋጁ ከሚጠየቀው ሙብቶች በጥቂቱ፡- ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ ባልታወቀ ቦታ ማሰር፣ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማናቸውም ሰዓት ብርብራ ማድረግ፣ በማንኛውም ፊደላት፣ ቴሌቪዥን፣ ጽሁፍ ፣ ምስል ፣ ፎቶ ግራፍ፣ ቲያትርና ፊልም የሚተላለፉ መልዕክቶችን መቆጣጠርና መገደብ፣ ፅሁፍ ማዘጋጀት፣ ማተምና ማሰራጨት፣ ትእይንት ማሳየት፣ በምልክት መግለፅ ወይም መልእክትን በማናቸውም ሌላ መንገድ ለህዝብ ይፋ ማድረግ፣ ፍቃድ ሳይኖር ማንኛውንም ህትመት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ወይም ወደ ውጪ ሀገር መላክ፣ መልእክት በኢንተርኔት፣ በሞባይል፣ በፅሁፍ፣ በቴሌቪዥን፣ በቪዲዮ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም ሌሎች የግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ ይገኙበታል። እንዲሁም ማንኛውም የሚጠረጠሩ ሰዎችንና ቡድኖችን እንቅስቃሴዎች መገደብና ማንኛውንም እርምጃ መውሰድ የሚሉት ይገኙበታል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ የወያኔ መንግስት በኮማንድ ፖስት ስም መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም በአማራና በአሮሞ ክልሎች ነዋሪዎችን በማሰር፣ በመግረፍ፣ በመግደልና በማንገላታ ላይ ይገኛል። ከትግራይ ክልል የመጡ የወያኔ መንግስት ቁንጮዎቹ የኢትዮጵያን ህዝብ ስልጣንና ሃብትን በግል ቁጥጥራቸው ስር በማድረግ በተለይም የኢትዮጵያ ማገርና ምስሰ የሆኑትን የአማራና የአሮሞ ህዝቦች በጠላትነት በመፈረጅ ኢ-ሰብአዊ ጥቃት እየፈፀሙባቸው ይገኛል።

የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈፀመውን ኢ-ሰብአዊ ጥቃት ባስቸኳይ እንዲያቆም እንጠይቃለን።

የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈፀመውን ግድያ፣ ማፈናቀል፣ መከፋፈል፣ ማጋጨት፣ ስቃይ፣ ሰቆቃ፣ እንግልት፣ ዘረፋ፣ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ለስደት መዳረግ፣ ተንኮል የተሞላበት አካሄድ ባስቸኳይ መቆም እንዳለበት እንጠይቃለን።

የወያኔ መንግስት በግፍ የያዘውን ስልጣን ለሽግግር መንግስት እንዲያስረክብ እንጠይቃለን።

የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈፀመውን ኢ-ሰብአዊ ጥቃት የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በዝምተኝነትና በቸልተኝነት እንዳያዩት እንጠይቃለን።

ጉተንበርግ ለኢትዮጵያ የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈፀመው ግፍ ባጭሩ እንዲቀጭና የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል እንዲሳካ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ትብብርና ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ያምናል።

**ኢትዮጵያ በልጆቻዋ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች !**

ጉተንበርግ ለኢትዮጵያ. መጋቢት 1 ቀን 2010 ዓ. ም. Gothenburg for Ethiopia. 10 March, 2018